

በሲያትል በምግብ አቅርቦት ላይ የተሰማሩ ንግድ ቤቶች ከጁላይ 1፣2018* ጀምሮ ከጥቅም በኋላ ብስባሽ መሆን በሚችሉ መምጠጫዎችና የመመገቢያ ቁሳቁሶች ብቻ መጠቀም ይኖርባቸዋል። *



ከመመሪያው ነፃ የሚያደርጉ:

ለአንድ ጊዜ ብቻ ጥቅም ላይ የሚውሉ የምግብ ቁሳቁሶችን ታዳሽ ወይም ብስባሽ መሆን በሚችሉ ለመተካት የተደነገገው መመሪያ የሚከተሉትን አይመለከትም:

*** ተጠቃሚው በጤና ወይም በአካል አቋም ምክንያት ለአንድ ጊዜ ብቻ ጥቅም ላይ በሚውል ታጣፊ የፕላስቲክ መምጠጫ መጠቀም ካስፈለጋት/ካስፈለገው፣ ታጣፊ ከወረቀት የተሰራና ብስባሽ መሆን የሚችል መምጠጫ ለመጠቀም ለግለሰቡ አመቺ ካልሆነ። ከዚህ በስተቀር መምጠጫዎች ከጥቅም በኋላ ብስባሽ መሆን ወይም ዳግም ጥቅም ላይ መዋል የሚችሉ መሆን አለባቸው።**




- በምግብ አቅርቦት ላይ የተሰማሩ ንግዶች ወፈር ብለው ረጅም እጅታ ያላቸውና ለአንድ ጊዜ ብቻ ጥቅም ላይ የሚውሉ የሶዳ [soda] ማንኪያዎች ለወፍራም ፈሳሶች በሚጠቀሙበት ወቅት ታዳሽ ስላለመሆናቸው ለደምበኞቻቸው መግለፅ አለባቸው።
- ብረታማ ፎይሎች፣ ብረታማ ፎይል የለበሱ ወረቀቶችና እንደ ሃምበርገርና ቦሪቶ የመሳሰሉትን ትኩስ መግባትን መጠቅለያ ወረቀቶች።
- ለትኩስ ወይም ክዳን ለሚፈልጉ ምግቦች የሚውሉ መለኪያ ስኒዎች (ከ ሁለት አውንስ [2 oz] ያልበለጡ)። ስኒዎቹ ታዳሽ ስላለመሆናቸው በምግብ አቅርቦት ላይ የተሰማሩ ንግዶች ለደምበኞቻቸው መሳወቅ አለባቸው።

ጠቃሚ ሀሳቦች:

- * በምግብ አቅርቦት ላይ የተሰማሩ ንግዶች በሕክመና ወይም በአካል አቋም ምክንያት ታጣፊ የፕላስቲክ መምጠጫዎችን ለሚፈልጉ አቅርቦት እንዲኖራቸው እናበረታታሉ። ለአንዳንድ ግልሰቦች እንደ መጠጫ አስፈላጊ ነው።**
- በምግብ አቅርቦት ላይ የተሰማሩ ንግዶች በተገኘው አጋጣሚ ከጥቅም በኋላ ብስባሽ መሆን በሚችሉ ማሽግያዎች እንዲጠቀሙ፣ ከጥቅም በኋላ ብስባሽ መሆን የሚችሉ መምጠጫዎችና የመመገቢያ ቁሳቁሶችን በተጠየቁ ጊዜ ብቻ ማከፋፋያ [dispenser] በመጠቀም ለደምበኞቻቸው እንዲያቀርቡ እናበረታታሉ።
- መልሶ አገልግሎት ላይ መዋል የሚችል ቁሳቁሶችን መጠቀም እናበረታታሉ። ለአንድ ጊዜ ብቻ ጥቅም ላይ የሚውል ማሽግያን መጠቀም ብክነት ያለው አሰራር ነው። ታዳሽ ቁሳቁሶችን መጠቀም ከብክነትና ከገንዘብ ወጭ ያድናል!
- ለበለጠ መረጃ ያግኙን። በዚህ ዓመት የSPU ትኩረት ማዳረስ መቀጠልና ለንግዶች ትምህርት መስጠት ነው። ጥያቄ አለዎት? መመሪያውን ለመተግበር እየሰሩ ነው? የግሪን ቢዝነስ ፕሮግራምን [Green Business Program] በማነጋገር ስለመመርያው አሰራር ሪፖርት ዶክመንት ይጠይቁ።

ቡድናችን ለማግዝ ዝግጁ ነው! ለእገዛ የSPU ግሪን ቢዝነስ ፕሮግራምን ያነጋግሩ:

አዲስ የመምጫዎችና የምግብ መመገቢያ እቃዎች መስፈርት



Effective July 1, 2018:

Plastic utensils, straws and cocktail picks are banned in Seattle.

No se permiten desechos de comida en la basura.

垃圾中不允许有食物残渣。

Không được phép cho rác thực phẩm vào thùng rác.

음식 쓰레기는 쓰레기로 배출해서는 안 됩니다.

For interpretation services please call 206-343-8505.
如需口譯服務請電 206-343-8505.
통역 서비스를 원하시면 206-343-8505 번으로 전화해 주십시오.
Wixii adeegyada turjubaanka fadlan wac 206-343-8505.
Para servicios de traducción, por favor llame al 206-343-8505.
Para sa serbisyo ng tagapagpaliwanag, tumawag sa 206-343-8505.
Muốn yêu cầu dịch vụ thông dịch xin gọi số 206-343-8505.

የሲያትል የምግብ መመገቢያ ቁሳቁሶች መስፈርት ማጠቃለያ:-

(SMC 21.36.086)

- ከ ጁላይ 1፣ 2010 ጀምሮ የምግብ አገልግሎት ንግዶች በቅጥር ግቢያቸው ውስጥም ሆነ ውጭ ለአንድ ጊዜ ብቻ ጥቅም ላይ በሚውሉ የመመገቢያ ቁሳቁሶች ምግብ መሸጥም ሆነ ማቅረብ የተከለከለ ነው።
 - ከጁላይ 1፣ 2018 ጀምሮ ለመምጫዎችና የምግብ መመገቢያ እቃዎች ከወጣው መመርያ ነፃ ሚሆን የለም። ለአንድ ጊዜ ብቻ ጥቅም ላይ የሚውሉ ቁሳቁሶች ላይ የተጣለው እገዳ **የፕላስቲክ መምጫዎችና የፕላስቲክ የምግብ ቁሳቁሶችን የካትታል።***
 - እውቅና ያለው ከጥቅም በኋላ ብስባሽ መሆን የሚችል ወይም ታዳሽ አማራጮችን መጠቀም ይቻላል። እውቅና ያለው ታዳሽ [Approved Compostable] በአካባቢው የንግድ ማቀናበሪያ የተረጋገጠና በጥቅም ላይ የዋለን የምግብ መብያና ማሸጊያናን ያመለክታል።
- * ድምበኞች በጤና ወይም በአካል አቋም ምክንያት ለአንድ ጊዜ ብቻ ጥቅም ላይ በሚውሉ ታጣፊ የፕላስቲክ መምጫዎች መጠቀም ይችላሉ።

